



# የመላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት(መዐሕድ) All Amhara People's Organization (AAPO)

E-mail: [aapo@aapo-mahd.org](mailto:aapo@aapo-mahd.org)  
Website: [www.aapo-mahd.org](http://www.aapo-mahd.org)

ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶር አብይ አህመድ

ቀን፡ ኦገስት 7 2018

አዲስ አበባ

ቁጥር፡aapo/PR/2018-003

ግልፅ ደብዳቤ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፤

የህወሓት ግንባር ላለፉት 27 ዓመታት በኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ ጭኖት የነበረው በዘር ላይ የተመሰረተ የግፍ ፣ የመከራና የጭቆና ስርአት በህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አስከትሏል ፤ የአገራችንንም ሉዐላዊነት አስደፍሯል ። ከአራት ወራት በፊት በእርስዎ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እና በትግል አጋሮችዎ የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ በተስፋ ሰጭነቱ ፣ የመላው አማራ ሕዝብ ድርጅት (መዐሕድ) የለውጡ እንቅስቃሴ አጋር በመሆን በወቅቱ የድጋፍ መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል ። ሆኖም እስከአሁን ድረስ የአማራውን ህዝብ በተመለከተ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸሙት የፖለቲካ እንቅስቃሴና ተግባራት የአብሮ መኖራችንን ሠላም የሚያደፈርሱ ከመሆናቸውም በላይ፣ በአማራው ህዝብ ላይ የህይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት ኪሳራዎች አስከትለዋል ።

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ፤

እርስዎ ስልጣን ከያዙ ጀምሮ ፣ የአማራው ህዝብ በቤኒሻንጉል ፣ በአሶሳ ፣ በወለጋ አሰቃቂ ግድያዎች የተፈጸሙበት ሲሆን ከሞት የተረፉትም በጅምላ ከይዘታቸው ተፈናቅለው እንዲሰደዱ ተደርገዋል ። ይህ ፀረ ህዝብ እኩይ ተግባር ከህወሓት አገዛዝ ያልተናነሰ የአማራውን ዘር ለማጥፋት የተፈጸመ ወንጀል ነው። መላው የአማራ ሕዝብ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የጀመሩትን የለውጥ መንፈስ በመቀበል ፣ ስኬታማ ይሆን ዘንድ ድጋፉን በተለያዩ መንገድ ሲገልጽ የቆየው፣ ለደረሰበት ግፍና መከራ የእርስዎ አስተዳደር ሚዛናዊ መፍትሄ ይሰጡታል ብሎ በማመንም ጭምር ነበር ። ሆኖም እርስዎ የሰጡት ኢትዮጵያዊነት ተስፋ እንደ ጠዋት ጤዛ ተኖ ፣ ዛሬ ለአማራው ህዝብ ከበሬቱ የግፍ አገዛዝ ባልተለየ ሌላ የመከራና የስቃይ ዘመን ፈጥሮበታል ። ባለፉት ሦስት ቀናት ውስጥ በጅጅጋና በሌሎችም የሰማሌ ክልል ከተሞች በአማራው ህዝብና በሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖች ላይ የተፈጸመው ዘግናኝ ዘር ተኮር የጅምላ እልቂት በሊቢያ በረሀዎች ውስጥ በኢትዮጵያውያን ወጣቶች ላይ አክራሪ አሸባሪ ኃይል ከፈጸመው ጭፍጨፋ ጋር የማይተናነስ ሰዎችን ከነህይወታቸው ከዓብያተ ቤተክርስቲያን ጋር በእሳት እንዲነዱ ተደርገዋል ፤ ህፃናት ያለህራሄ ተረሽነዋል ፤ ሴቶች በግፍ ተደፍረዋል ። ይህ በአማራው ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው የማያባራው መከራ፣ ስቃይና የዘር ማጥፋት ወንጀል በተለይም በእርስዎ አስተዳደር ዘመን ውስጥ በመፈጸሙ ቀደም ሲል የሰነቅነው ተስፋችን ከመጨለሙም በላይ ከፍተኛ ድንጋጤን ፈጥሮብናል ።

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ፤

የእርስዎ አስተዳደር ለአማራው ሰቆቃ ትኩረት ሰጥቶ የሚፈጸምበት ጥቃትና ወከባ በአስቸኳይ እንዲቆምና ለአማራ ህዝብ ፍትህ ይረጋገጥ ዘንድ እንጠይቃለን። አያይዘንም በአስቸኳይ እነዚህን ችግሮች ለማቆም ይቻል ዘንድ ከእርሶ ጋር ፣ በአገርም ሆነ በውጭም ካሉ ከሁሉም የአማር ድርጅቶች፣ ከአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ጋር የመወያየ መድረክ እንዲፈጠር እንጠይቃለን ።

ለመደመር በሕይወት መኖር አለብን !

ኢትዮጵያ ለዘልዓለም በነፃነቷ ትኑር !

መላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት(መዐሕድ)



የመላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት(መዐሕድ)  
All Amhara People's Organization (AAPO)

E-mail: [aapo@aapo-mahd.org](mailto:aapo@aapo-mahd.org)  
Website: [www.aapo-mahd.org](http://www.aapo-mahd.org)

